

# እውን ወያኔ አባይ ወንዝ እንዲገደብ ይፈልጋል?

ከደበበ ኃይሉ

የአባይ ወንዝን ገደብ ለኢትዮጵያውያኖች ጥቅም የማዋሉ ፍላጎት ዛሬ የተጀመረ አይደለም። በታሪክ የምናውቃቸው የኢትዮጵያ መሪዎች ሁሉ የዚህ የአባይ ወንዝ መገደብ ምኞት ተገዢዎች ሆነው አልፈዋል። አጼ ቴዎድሮስ፣ አጼ ዮሃንስና አጼ ሚኒልክ በዚህ ጉዳይ ላይ ከግብጽ ጋር ተነታርከዋል፣ ጦር ሰብቀው ተዋግተዋል። የውሃ ማማ ሆኖ የተጠማች ኢትዮጵያ ብቻ ነች። የአባይን ልጅ ውሃ ጠማት የአሳዛኝዋ ኢትዮጵያ መገለጫ ሆኗል።

ወያኔ ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ሊከፋፍልና ሊጎዳ ብሎም ከምድረገጽ ለማጥፋት የምድረበዳው አጋንንትን ወክሎ፣ የዘመኑን ንድፈ-ሐሳብ ተከትሎ ከግብጽ ተነስቶ በሰሜኑ የሃገራችን በኩል የመጣ መንፈሳዊ ጠላት ነው። የታሪክ አጋጣሚ፣ የጊዜ ማጋደል ድጋፍ ሆነው እንጂ ወያኔ አንዳች አጋር የለውም። ኢትዮጵያውያን እጆቻቸውን ወደ እግዚአብሔር እንዳያነሱ በውሃ ጥምና በረሃብ እያዳሸቀ ለሰይጣን ግርማ ሞገስ የሆነው ወያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ መንፈሳዊ ጠላት፣ የዲያቢሎስ ተባባሪ የሰይጣን ቁራሽ አካል ነው። ወያኔን ጨቋኝ መንግሥት፣ አምባገነን መንግሥት አድርጎ በዲሞክራሲ ትግል ለመጣል የሚደረገው ትግል የወያኔን መንፈሳዊ ጠላትነት አበጥሮ ያለመረዳት ችግር ነው። ወያኔ ሃሳቡንና እቅዱን ለመተግበር በክርስትያኖቹ የትግራይ ልጆች መንፈስ አድሮ እንዲሁም የግብጽ ሠለባ የሆኑትን አብነግ፣ አነግና ሻዕቢያን ተመርኩዞ ኢትዮጵያን ሊያመሰቃቅል ግብጽ የዘር ልዩነትና የጎሳ ግጭት አስታጥቃ የላከችው ጠላት ነው።

የአባይ ወንዝ መገደብ የእግዚአብሔር ሃሳብ፣ ኢትዮጵያውያን እጅግ ብዙ ዘመናትን የጸለዩበት የአምላክ ዕቅድ መፈጸምያ ነው። በዘመኑ መጨረሻ የአባይ ወንዝ ለመድረቁ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። እነሆ ቃሉ ይፈጸም ዘንድ አንዳች ኃይል የማያግደው አምላክ የምድረበዳው አጋንንት አምልኮና ፍልስፍና መነሻ የሆነችውን ግብጽን ወደ ምድረበዳነት ለመመለስ አባይን ማድረቁ አይቀሬ ነው። እንኳን እንደትል የሚርመሰመሱት ምሁራንና ልህቃን፣ አስማተኞቹ፣ ሞገደኞቹ ሞራ ገላጮች ይቅሩና የኃላኖቹ የጦርና የኒውክሊር ኃይል፣ ቴክኖሎጂ፣ ፍልስፍናና ሳይንስ ይህን የአምላክ ቃል ሊቀለብስ አይችልም።

ታዲያ ወያኔ ግብጽ ልካው እንዴት ግብጽን ይጎዳል? ይህ የሕዝብ ጠላት፣ የመልከጼድቅ አገር የሆነችው ኢትዮጵያ ጠላት፣ የአባይን ወንዝ የመገደብ ኃይል አግኝቷል። ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ? ይህ የሙስና መንግስት አባይን ገደብ ለሱዳን ሊሸጥ ይሆን? ይህ ርኩስ መንግስት አባይን ገደብ ቀሪውን ሕዝብ በአፍዝ አደንግዝ ተብትቦ ወደ ትግራይ ሊከልል ይሆን? ወይንስ ይህ የወያኔ መንግስት በጥፋቱ ተጸጽቶ ለኢትዮጵያውያኑ አስቦ ይሆን? ወይንስ እግዚአብሔር ወያኔን የቃሉ መፈጸምያ አድርጎት ይሆን አባይን ያህል ግድብ ለመገንባት ዕድሉን የሰጠው? ይሆን ይህ ሁሉ ምስጢር ወደፊት የሚገለጽ ነው። እመለስበታለሁ።

የሆነስ ሆነና ገና ድሮ መውደቅ የሚገባው ወያኔ የስልጣን ዕድሜው እንዴት ሊራዘም ቻለ?

1. ወያኔ በዓይነተላም ይሁን መተት በትግራይ ክርስትያኖችና ጀግኖች ልብ ውስጥ አድሮ ገና ከጅምሩ ከሻዕቢያ ተባብሮ ኢትዮጵያውያንን በተከዜ በረሃው መንፈስ አማሎ የአሮሞ ሕዝቦች ዲሞክራሲያዊ ድርጅት (አሕዲድ) የሚል የደቂቅ ጋኔኖች ማጠራቀምያ ከረጢት ሠፋ። አሕዲድ በውስጡ ያደረገው ቀበጥባጣው ጋኔን ባቃሰተው ቁጥር አሮምያ ክልሏ ተቆረሰ እያለ ከማባረቅ አንስቶ የጡት ሃውልት እስከመገንባት የደረሰ ወያኔ ከሰይጣን ትምህርቶች እንኳን ትንሽቱን ያላቋደሰው ሞኝ ድርጅት ነው። ይህ ተላላ ድርጅት ወያኔ እየሳቀ የሚጋልብበት የሜዳ አህያ ሆነ። ሰሞኑን ፋሲል የኔአለም "አዲስ አበባ የአሮምያ ናት" የሚለውን ቀልድ ተወትና ለእውነተኛ የነጻነት ትግል ተነሱ የሚለውን ቁምነገረኛ ጽሁፍ ቢያነቡት አንዳንዶች ማስተዋል ይሆናቸዋል።

2. ወያኔ በአምሳሉ የፈጠራቸው የተቃዋሚው ድርጅት አባሎች ለትናንሽ ፍርፋሬ ሲሉ ኅልውናቸውን የሸጡ የዋሆች ናቸው። የወያኔው ሠይጣናዊ አገዛዝ ዲሞክራሲያው እንዲመስል ቀለማማውን ግምዣ የተሸከሙት እነዚህ ተንቀሳቃሽ ፍጡራን ለወያኔ ዕድሜ መራዘም ምክንያት ናቸው።

3. በእውነተኛ ተቃዋሚዎች ውስጥ ሠርገው የገቡት አስመሳዮችና የወያኔ ሰላዮች የተቃዋሚውን ስልትና ዕቅድ

ንድፍ ጠልፎ በማስጠለፍ የወያኔን ዕድሜ ያራዝማሉ።

4. በውጭ የሚደረገውን የድጋፍ ኃይል በማጨናገፍና በማዳከም "ግንቦት ሰባት" የወያኔ ዕድሜ እንዲራዘም ትልቅ አስተዋጾ አድርጓል። በቅርብ ቀን ከአስመራ ተነስቼ ሥልጣኑን እይዛለሁ ያለው የሰባት ዓመቱ "ግንቦት ሰባት" በርካታ ጉጅሌዎችን በውስጡ በማቀፍ - ብርሃኑ ነጋን የሚያጅቡ የጉራጌ ጉጅሌዎች፣ አንዳርጋቸውን የሚያጅቡ የጎጃም ጉጅሌዎች፣ ኤፍሬም ማዴቦን የሚያጅቡ የደቡብ ጉጅሌዎች፣ ታማኝን የሚያጅቡ የጎንደር ጉጅሌዎች እንደፈነገጡና እንዲበርቁ በማድረግ ትግሉ እንዲዘናጋ፣ የእውነተኛቹ ተስፋ እንዲሟጠጥና የወያኔ ዕድሜ እንዲራዘም አድርጓል። ግንቦት ሰባት - ይህን ዓይነቱን አሠራር የቀዳው ቀድሞ ሲያገለግልለት ከነበረው ወያኔ ባህርይ እንዲሁም ዛሬ የበሬ ግንባር ታህል ሜዳ ካኮናተረው ሻዕቢያ ነው። ግንቦት ሰባት በውጭ ሃገር ሥነ-ምግባርን ያልተለማመዱ በዘኔዎችንና የሱስ ተገዢዎችን ከፊት በማስቀደም ስብዕናን የሚነካ ነቀፋ እያስወረወረ ባላባትነቱን ለማግዘፍ ይሞክራል።

5. ወያኔ ዕድሜው እንዲራዘም ምዕራብያኖቹ እጅግ ትልቅ ንዋይ ይልኩለታል። ይህም ኃይማኖት እንዲዳከም፣ ሞራል እንዲላሸቅና ስነ-ምግባር እንዲበላሸና ኢትዮጵያዊነት እንዲጠፋ ነው።

6. የወያኔ ዕድሜ እንዲራዘም አስተዋጾ ካደረገው ትልቁ ጉዳይ አንዱ ዲያስፖራው ወደ ዘመዶቹ የሚልከው ትልቁ የውጭ ምንዛሬ ነው። ይህ የውጭ ምንዛሬ የወያኔ ዋነኛው ገቢ ሆኗል። ለጠላት ጠመንጃ መግዢያ ገንዘብ እየላኩ ጠላትን ከሩቅ በመዋጋት ረገድ አዲስ የውጊያ ስልት የፈጠረው የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ነው።

7. የውጭ ተቃዋሚዎችና ወያኔ ስደቱ እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ። ይኸውም ስደተኛውን ሰለባቸው በማድረግ የገንዘባቸው ምንጭ እንዲሆን ነው። ስደቱ ለወያኔውም ሆነ ለግንቦት ሰባት ታላቅ የገንዘብ ምንጭ ነው።

8. ወያኔ ብዙዎችን በተበላሽ የሥነ-ልቦና መንፈስ በመተብተብ የአማራ ጠላት አድርጎ ማስነሳቱ ሆኖለታል። "አማራ" ማለት ኢትዮጵያ አንድ ነች ብለው የተነሱት የልዩ ልዩ ነገድና ጎሣ አባላት ኢትዮጵያውያን ናቸው። ዶርዜው፣ ከንባታው "ኢትዮጵያ" ካለ "አማራ" ነህ ይሉታል። አሮሞው፣ ሲዳማው፣ ወላይታው፣ ሲናሻው "ኢትዮጵያ" ካለ "አማራ" ይሉታል። "አማራ" የሚለው ቃል የዲያቢሎስ ወያኔ የማጥቂያና የመከፋፈያ መንፈስ እንዲሁም የጥቃት አድማሱን ማስፍያ ስልት ነው።

9. በውጭ ሀገር ትግሉን የተደባለቁ፣ ኢትዮጵያን የማይወዱት አንዳንድ ኤርትራዎችና አሮሞዎች በዲያቢሎስ መተት ተተብተበው፣ "አማራ ወይም ኢትዮጵያ" የሚለውን ቃል በመጠየፍ የየራሳቸውን አካሄድ አበጃጅተዋል። በኢትዮጵያውያን መካከል ክፍፍሉ እንዲበራከት በክፋት፣ በንዴት፣ በጥላቻና በቁመኝነት ውስጥ ውስጡን በማድባት መርዝ ይረጫሉ፣ ያጋጫሉ፣ ያፈዛሉ። ይህ ድርጊት በኢትዮጵያውያን መሀከል ውጣ ውረድ፣ ጥርጣሬና አመጸ እንዲስፋፋ ያደርጋል።

10. በጓደኝነት፣ በጋብቻና በጥቅማጥቅሞች ሳብያ የኢትዮጵያን ጠላቶች የሚደግፉና እጉያቸው አቅፈው "አይዟችሁ" የሚሉት ተላላ ኢትዮጵያውያን ትግሉ እንዲራዘምና የውጭ ኃይሎች እንዲበርቁ የመንገዱ ቀያሽ ከሆኑ ሰንብተዋል። እነሱም እንደ አሕዲድ የውጭው የኢትዮጵያን ጠላቶች መጋለብያ ሆነዋል።

ወያኔ እንዴት ይወድቃል?

ወያኔ እግዚአብሔር ባዘጋጃቸው እውነተኛችን ሃቀኞች ኢትዮጵያውያን ትግል ይወድቃል። የጠላትን አሠራር መገንዘብ፣ እምነትና ጽናት እንጂ ወያኔ በስልት፣ በነገር፣ በቧልትና በአጀብ አይወድቅም። የእግዚአብሔር ዕቅድ ሲፈጸም ወያኔ ወድቆ በረከትና ሠላም ወደ ሃገሪቱ ይፈሳል። ከሕዝባዊው ሠልፍ አንስቶ በቃሊቲና ዝዋይ እስከታገሩት ሃቀኞች ጽናት ድረስ ኢትዮጵያ አንድ ሃገር፣ አንድ ሕዝብ ነች። ኢትዮጵያውያን የጠላትን ሃሳብና ዕቅድ በቅጡ ሲረዱ ወያኔ ይወድቃል። ከሃዲዎችንና አመፅን የሚያስፋፉትን ማስተማርና መመለስ ያስፈልጋል። ልህቃኑ "ለልታይ ልታይ" ፍላጎታቸው ማርኪያና ለዓላማቸው ፍጆታ የሚያውሉትን የሥነ-ልቦና ብረዛና ሃሰተኛ ትምህርት ጠንቅቆ መለየትና መዋጋት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይመስገን።

ጸሃፊውን በ debebehailu321@gmail.com ማግኘት ይቻላል